



FRIEDRICH  
EBERT  
STIFTUNG



## የመረጃ ስልጣን ለውጥቶች ተሸማራም

### የተሰጠውች ማንድሳውት



ኢዲስ አበባ  
ነሐሴ 2000

**COPYRIGHT © FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG 2008**

**Addis Ababa Office  
P.O.Box 8786  
Addis Ababa  
Ethiopia  
Email: [fes-ethiopia@fes.org.et](mailto:fes-ethiopia@fes.org.et)**

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without prior permission in writing of Friedrich-Ebert-Stiftung, or as expressly permitted by law, or under terms agreed with the appropriate reprographics rights organization.

# አማርኛ

1

ክፍል አንድ : መግለጫ

ክፍል ሁለት : የመሆኑን አርካር ሁኔታ	4
ክፍል ማስት : የአመራር ስላምና ባህሪያት	8
ክፍል አምስት : ገዢነ መሆኑት	15
ክፍል ስድስት : ወሰኑ አሰጣጥ	31
ክፍል ስብት : ሥነ ፍጤቶች መሆኑት	24
ክፍል ስምንት : መሆና ወጪታማ በድን	28
ክፍል ክውት : ስሜታዊ ተንከራና በቋት.....	36

## **ክ ፊል እና ድ**

### **1 የሥልጠናው ዓለማ**

- ተሳታፊዎች ካስከታማ መሬ እንዲር እራሳቸውን ገምግመው ተንከራከቸውንና ይከመታቸውን እንዲያውቀ ማድረግ፤
- የተሳታፊዎች የመሬነት ክህሎትና በቃት ለማገኘለበት፤
- ተሳታፊዎች ግለዋ ባህሪያቸውንና የአመራር ሥልታቸውን በማውቅ ካለለች ይር እንደሆነ መስራት እንዲለባቸው እንዲያውቀ ማድረግ፤

#### **1.1 የጋራው ሥልል ትንታኬ**

- ➔ ማንኛው የሚመራው
- ➔ የሚከተለው ማንው
- ➔ ለመዳደር ምንን ይገልፉል
- ➔ መሬቱ ምንን ይገልፉል
- ➔ የመሬቱ ወጥ ገበኩት ምንን ያመለከታል
- ➔ ከጋራው ሲይ የተገበመው መስከርከራውንን ያሳይል
- ➔ ከላይ የተመዘገበው ገማ ምንን ያሳይል

## 1.2 የመሬት በቃቄዎን መግምገም ቁጥር

	ሁልጊዢ	አንድንድ	አልፎ አልፎ
1. ለለውጥ ነገሮች በሆነበት ወቅት ፍቃታ ኋይቃቄን መጋፍጥ እውቅለሁ::			
2. ወሰኑ ለመስጠት ወደ ጽላ አልፈም፡ ብዚ ገዢ ወሰኑና ቅጂዎን የመጋፍጥ ይዘት የሚታይበት ሰሜን ለለው የአመራራ ስልት ይግሞ ካስተቀበል መማገኘ ኋው::			
3. ለለሎች መልካም ሥራ እውቅና እሰጣለሁ::			
4. የሚያጠበቃውን የሳይቶች የለምንም ማመንታቸው እንዱባቸሉ::			
5. ሥልጣን የሚጠረበትን መንገድ እፈልጋለሁ::			
6. ሥራን ስወከል ከመለመ ሥልጣናን ወሰኑ የመስጠት የይል ይር ነው::			
7. በማንኛውም እንቅስቃሴ ስይ የውዳደት የድርጅቱን ዓለማ ከግምት በማስተካከል ለአፈጻጸሙና አስፈላጊውን መስቀልትና እከፍተለሁ::			
8. ለለዎች ወራተቻችን በማስረጃታና በማኑቃቃቻት እምናለሁ::			
9. የቦድን ሥራን ማስረጃታና ለክንውናም እጥረለሁ::			
10. ከኔ ይር ለማውሩ አባላት ገበያና ቁና ሻሳቢ በመስጠት እምናለሁ::			
11. ፍጥነት ወሰኑ እሰጣለሁ::			
12. የሚያጠበትን የሳይቶ ለማሳከት ወደ ጽላ አልፈም::			
13. በለሎች የሳይቶ እንዲከበር እፈልጋለሁ::			
14. ከኔ ይር ለማውሩትን ወራተቻች ሁሉ እከፍተለሁ::			
15. የምጠበቅቃውን ወጪቻች በዘርዝር እገልጽለሁ::			
16. ለለዎች የሚያቀርቡትን የሳይቶ ተቀባዩት እንዲያገኘ እጥረለሁ:: በመጨረሻም ዓን ወሰኑውን ከኔ በመስጠት የሚመማውን ወጪቻች ለመቀበል መለመ የሳይቶ እውቅለሁ::	X 3 ደምር	X 2	X 1

## የወጪ ተናተና

ከ1-16 ወጪ የገኘችሁ የመሬት በቃጥምን ለማሻሻል ከፍተኛ ጥረት ማድረግ  
ይጠበቅበወቻል፡፡ ጥረት ካልታከለበት መግኑት ቅለታው አጠራማር ይህናል፡፡

ከ16-32 እርስዎ የአመራር ሥር በመተግበር እንደር ሥሩ ጥረት የደርጋለ፡፡ ነገር ግን  
የሚያንሰት የአመራር ከሀላው ስላለ ከፍተትምን ለመሙላት ጥረት ማድረግ  
ይኖርበወቻል፡፡

ከ33-39 ጥሩ የሥራ መራ/ቁለታ አለዋጥ ነገር ግን አሁንም የሚቀርቡት የአመራር ዘዴ  
ነገር ስላለ ጥረት አይደለምዷ፡፡

ከ40-48 ወጪ ተሞን በትክክል ካስፈሩ እንዲን ይስ አለዋጥ እርስዎ ለሌሎችም እርከያ  
መሆን ይችላሉና በዘዴ ቁጥል፡፡

## ክፍል ሁለት

### 2 የመጀት አርኃና ሆኅታ

#### 2.1 የመጀት ገጽ

በላ መጀት የተለያየ ገለጻዎች ሲጥሩ የሚከተሉት ተቀኑቸው ፍቃድ::

- መሬት የመምራትና ለለመቻን አሳይቷል የማንኛውም የሚገኘውን ትኩረት ነው::
- ለለመቻን የማስመን እና እንዲከተሉ የማድረግ በቻት ሲሆን ተከታታይ በመፈልግና ተነስሱትና ለማቅረብበው ዓለማ እንዲያቆሙ ማድረግ ነው::
- መጀት ምስት ንብረቱን የማይከተሉ ነው:: እነዚህም መሬት ተከታታይ እና ሁኔታዎች ፍቃድ:: መሬው የድርጅቶች ዓለማ ለማስከተሉ ለለመቻን በማስመን ተረት እንዲያደርግ የማይሰጥል ክህለው የማይሰራልበት ይሆናል:: መሬው ያለውን ተጨማሪ ሁኔታ በማጠን አስፈላጊውን የሥራ አመራር ሲልት መከተል ይኖርበታል::

#### 2.2 መጀትና ሥራ አመራር

መጀት	ሥራ አመራር
መጀዎች ታክክለኛ ነገር የሚያደርግ ፍቃድ Leaders are people who do the right thing	ሥራ አስከያደርግ ንብረቱን በትክክል የሚያደርግ ፍቃድ (ዋሪን በኋላ)
መጀት ማለት ካለው ጥርር መሂዳድ Leadership is about coping with change	ሥራ አመራር ወሰንበት ንብረቱን ለመወጣት እራሻን ማለመድ ነው Management is about coping with complexities (ዶን ከተር) John Kotter)
መጀት የሰውችን ስጠት መረዳት የተከራራል Leadership has about it a kinesthetic feel, a sense of movement about it	ሥራ አመራር የነገሮችን አያያዝ ሌይ ያርፈትን ሲለመቀባበር የተከራራል (ከብና ጽሑፍ) Management is about ‘handling’ things, about maintaining order, about organization and control (Kouzes and Posner)
መጀዎች እያንዳንዱ የሚሰሩት ሥራ ለለዎች የሚሰሩት ሥራ	ሥራ አስከያደርግ የማይሰራበት ፍቃድ ሥራ መሰራት አለመሰራቱ ነው (አብረቱም በልዘን)

በለው ይመነቷል	Leaders are concerned with what things mean to people	Managers are concerned about how things get done (Abraham Zaleznik)
መሬታ አርከቴክቶች ፍቃዎ	Leaders are the architects	ሥራ አስተያጅቶ ገንዘብ ፍቃዎ (ጃን ማሪଓት) Managers are the builders (Jhon Mariotti)

## 2.3 በአለቁ እና መር መካከል ያለ ላይነት

አለቁ	መር መር
ጥሩ ያልሆነ መር	ጥሩ መር
ትድዛዝን ያበሳል/ታበሳለች	ለለውን ይመከራል/ ተመከራለች፡ የሰላምናል/ታሰላምናለች
ሥልጣንን ያሳያል/ ተሳያለች	የሚተማገመኑው/የምት-ተማገመኑው ባለው/ባሳት/ ተቀባይነት ነው
ፍርማትን ያነማሰል/ታነማሰለች	የለለውንም ተነስፋነት ይመዋራል/ተመዋራለች
ለለውን ይከንናል/ታከንናለች፡ በህተት ይፈልጋል/ታፈልጋለች	ቻግደውን ይፈታል/ታፈታለች
ለለውን አያመግኵናም	የለለውን ምክርና እኩ ይሻል/ታሻለች/
እኔ በለው መናገር ያበሳል/ታበሳለች	እኔ ወይም እናንተ በማለው የምናል-

በላይሁ አለቁ ከመሆን መር መሆን የተሰሉ ወጪት ለማያጠኗ እኩ ተመራም ነው

## 2.4 መር በውልደት የሚገኘ ነው ወይስ በተምህርት?

በእርግጥ አንዳንዶ ለወች በተፈጥሮ ከለለው የተለየ ቅለታና ጉንባኤ ያሳይው ቤታዊያ  
ለለውን የመዋራት ተበብ ማን የከሁለው እና የልምድ ይሞር ወጪት ነው፡፡ የመዋራት  
ከሁለው በተምህርት የሚገኘና የሚሻሽል ቅለታ ነው፡፡ ንጋ ማን የመዋራት በቋት  
በአንድ ይጋበር የሚገኘ ሲይሆን የበዚ ገዢ ጥረትን የሚጠይቷ ነው፡፡ መራነት ፈርማ  
በዚ ገዢታወች ለጥሩት ከእነዚህም ወሰት ለለውን ማከበር፣ ከለለው ጋር መተባበር፡  
የሰጠት ተንከራ፣ ሆነ ምግባር፣ ለሰይ እና ተነስፋነት የመሳሰለት ፍቃዎ፡፡

## 2.5 የወጪታማ መረጃዎች በህርምት

### 2.5 የሚከተለትን ጥያቄዎች በፊዕጥና ይመለስ.

1. እኔ አቶ/ወ/ሮ \_\_\_\_\_

እንደ ጥሩ መራ ተመሳሳይ (የወጪ) አድርጉ እቅጥረዋለሁ/እቅጥረታለሁ.

2. ለጥሩ መሪነቱ/ቁጥር የሚከተለት የአመራር ስልቶች ይገበብቷል/ባቻል

---

---

---

3. ከዚህ አርክዎ ከሆነኛ/ከሆነቸኛ መራ መጋቢት የምሳሌገው በህርምትና የአመራር ስልቶች

---

---

---

4. እነዚህን በህርምትና የአመራር ስልቶችን እኔ ከለኛ ቤቶች የር ባዘምድና ፍን ዓይነት መራ እሆናለሁ?

---

---

---

5. እንደአርክዎ የምቀጥረዋሁን/የምቀጥረታሁን መራ በህርምትን እና የአመራር ስልቶችን ለመወራሽ ፍን ማደረግ ይኖርባቸል?

---

---

---

## 2.6 የወጪታማ መረጃዎች በሀይልት በዘርዝር

ከዚህ በታች የተገለጹት የወጪታማ መረጃዎች በሀይልት ከሞላ ነፍል በአብዛኛው ውጤት-መ መረጃዎች የሚንቀሳቀው ተርስና በሀይልትና ከሀይልትና የካትታል::

- ለለውጥና ለመሽሻል የሚያግዥ መልካም አጋጣሚዎችን ማረጋገጫ
- የበርሃ ጥለቱክን የሚያስወግድ/የምታስወግድ;
- በቀላሉ የሚገኘ/የምትገኘ
- ስህተትን የሚያግኙ/የምታግኙ
- ቅጽበታዊ ወሳኔ የሚይሰጥ/የማት-ሰጥ
- ለለውችን የሚተባበር/የምት-ተባበር
- በቀላሉ የሚረዳ እና የሚግባብ/የምት-ግባብ
- በአቶመ የሚይዋጥኩ/የማት-ዋጥኩ
- ከወሰኑ ፍላጊት የሚመራ/የምት-ሰራ
- ሆነ ምግባር ያለው/የለት
- እንዲሁኑታው አቶመ-ን የሚለዋውጥ/የምት-ለዋውጥ
- ጉልጋና ቅጥተኝ የሆኑ/የሆነት
- የለውችን ጥረት የሚያደንቃ/የምታደንቃ
- ተና አድማኝ
- ወደፊትን በተሰሩ የሚመለከት/የምት-መለከት
- ቅማኝ የሆኑ/ቁማኝ የሆነት
- ፍተናን / ቁማናን የሚጋና-ጥ/የምት-ጋና-ጥ
- ተጋገሙ ያለው ሆኖ የሚመራ/የምት-ሰራ
- በፊቻድና በጥሪጋራ-ሙ የሚመራ/የምት-መራ
- ንጋዊችን በት-ዶግስት የሚከታተል/የምት-ከታተል
- እመካካድ የሚውስና/የምት-ውስና
- በዘጋው የሚመራ/የምት-ሰራ
- ቁማናን ማውራት በዚ ስይሆን መፈተኬ ላይ የሚያተካ-ር/የምታ-ተካ-ር
- ለለውችን የሚያመለማና/የምታ-መለማና
- ለለውችን የሚረዳ/የምት-ረዳ
- ወጪት ላይ የሚያተካ-ር/የምታ-ተካ-ር

## ከፍል ማስታ

### 3 የመራንት ስልቶች ወይም ካይበወች

ለንተ አይነት የክመራር ካይበወች አሉ?

---

---

---

---

የተኞች የክመራር ካይበወዱ ይስላል ለምን? የኢያንዳንዱ የመራንት ካይበወች ተቋሙና ጉዳት ምንድሮች?

---

---

---

---

---

የመራንት ካይ ቅጂ የማይረለዋውጥ ወይስ እነዚህኩዎች የሚለዋውጥ ነው? ተወያዙት

---

---

---

---

---

የተለያየ የመራንት ካይ እንደግብትል የማይሰጠኝና የማኅንያቶች/  
ምንድናቸው?

---

---

---

### 3.1 የመሬነት/አመራር ስልቶችና ባህሪያት

	<b>የአመራር ስልት/ዘዴ</b>	<b>መግለጫ ባህሪያ</b>
1	<b>አምባገኘን የሥራ መሬ</b> (Authoritative)	እኔን ተከተለኛ /ያልከሁን በታች እድርጋ የሚፈል /የምጥል/
3	<b>ዳሞክራሲቱ የሥራ መሬ</b> (Democrat)	ለለዎችን በማሳተፍ የጋራ መግበጥ ገዢ የሚፈርጋል.
4	<b>ለዘረዘሩር (ለቀቅ ያለ ቁጥጥር ከፊባ/የመሬነት ዘዴ)</b> <b>ለተመረምዎች የመውሰን ስልጣን በመስጠት የሚያጠኑን የሥራ መሬ</b> (Delegative)	ለለዎች ሲሆ-ወን እንዲሰራ ስልጣን በመስጠት የሚያጠኑን

### አምባገኘው መሬ

- የልከሁን በታች ሥራ በለው የሚጠይቄ/የሚያስገደጋቸው:
- ነገዎችን እንደሆነታው የማሳተፍለዋ በቋት በጣም ነቅተኛ ነው::
- ክላይ ወደ ታች በማረጋገጫ የውሳኔ እስማጥ የሚያጠኑን/የምጥምንን ይህም በመሆኑ  
እያወለ እስተሳሰቦችን የመቀበል ትግር ይጠበረቃበበታል/በታል::
- የመራተምዎች የባለቤትነት ስሜትን የሚገኘውን ስምዎች በረሰተዋው ወሳኔ እንዲያመሩ  
በረሰ መተማመናቸው የሚያጠኑ ነው::
- ስምዎች ተጠያቂነትን እንዲያስተካክለዋል::

- ከዚህተም ላይ ባልሸነትና ለዓለማ መቆኑትን የሚያጠሩ ሥልቶ ሰሜን በተጨማሪም የበድናን ሥራን የሚያበረታታ የአመራር ካይበ ነው::
- ይህ የአመራር ካይበ አንገብርበ ጉዳዮች ወይም ከፍተኛ ወደቀት ባለቤት ወቀት እንዲመወጣ መንገድ ሆኖ ያገለግለል::
- ከአንገብርበ ወይም ከወደቀት ለመወጣት እንዲዋናኝ የአመራር ካይበ ቤትን ስላም ከተወጣ በቋላ ማን አልቀቻዊ ተቀባይነት እያቀረውም::

### **፩.፭ ከፈሰ የወጪ መሬ**

- ምን ይመስልሁል/ልቻል ባለው የሚያጥኑ ፍቃው::
- የሌሎችን የሰነድ ለመቀበላኝ ለማከተት ባዘው ገዢ የሚያጠሩ ፍቃው::
- መተማመንን፣ መከበበርን፣ እንዲሁም ለሥራ የመተካት ባቃትን ለመገኘት ይጠራሉ::
- የጋሳሽና ሲሆን ይጠራሉ::
- መሬታም በእርሻቱ ማስታወሻን እንደሆነ መመራት እንዲለባቸው የሰነድ እንዲያመነቡ የሚያበረታታ ካይበ ነው::
- የአመራር ካይበው ከፍተኛ መቀሚታ በናገወውም የራስ የሆኑ ቅጂዎች አለብት:: እነዚህም ሁሉም ነገር በጋራ መማባባት ላይ የሚመስን ሲለማሆን እንደ ዓይነት አስተሳሰቢ ላይ ከልተደረሰበ ገዢ የሚፈጸም ሲጠበቅምች ይበዛሉ::
- በመሬታም የጋራ ወሳኔ ላይ የሚያተካር በመሆኑ በቋላበት ላይ ያልተስማሙ አባላት መሬ የሌሎው ዓይነት ሲሆን ይሰማቸዋል::
- ይህ የአመራር ካይበ መረጃው/ወጥ ሲሉ ጉዳዮች በቀ ማንበበ በሌሎው ገዢ ከሌሎች የሰነድ ለመሰብሰብ የሚረዳው/ክት ይሆናል::

## ልቀች ያለ (ቁጥጥር አልበ)/የመሬት አይ

- መረጃዎች ለተመረጋች የውሰን ስልጣን ይሰጣል
- ስልጣን ወይም መቆጣጠር ለበታች ማሸጋገኘ ይሰጣል
- መሬት በተዘዋዋሪ መልካ ይከውናል
- መሬው ካልተጠየቀ በስተቀር በስራው ጥልቂ እያጻናው
- የድርጅቱ ጉዳስ እስከልተቋረን ደረሰ ለተመረጋች መሳሪ የመውሰን ነገነት ይሰጣቸዋል
- ሆኖም መረጃዎች ለማውሰነው ውሳኔ ቤሉዎች ፍቃው

### 4. ሁኔታዊ መሬት

ሁኔታዊ መሬት ማለት እንደ ወጥ የመሬት ስልት ወይም ቅጽል እንዲለለ በመረዳት ሁኔታዎችን ከግምት በመከተት እንዲከፈልጋገኙኝ ለሁኔታዎች ተጠወንግ የአመራር ስልት መቀየለ ነው:: ሁኔታዊ አመራር በዋናነት የሚያጠበቅው መሆኑ የመሬት እንደ በቃ ቅጂ የአመራር ስልት እንዲለለ በማውቅ ከሁኔታዎች ይህ በመራመድ ተለዋዋይ (Flexible) ዘይበን በመከተል የመምራት ተብብ መሆኑን ይገልጻል::

ለሁኔታው ተስማማሚ የሆነ የመሬት አይ ለመምራጥ የሚከተሉትን ሁኔታዎች ማየት እስራለን ነው::

- የተመረጋች የከህለውትና የልምዶ ያረጋግጣ
- የሥራው ሁኔታ
- የድረሻቱ ከባቢያዊ ሁኔታ
- የመሬው ተመራሙ የመምራት ዘይበ

እንደ ወጪታማ መሬ የአመራር ዘይበው ከላይ የተጠቀሰት ሁኔታዎች ከግምት ወሰኑ በማስተካት የአመራር ዘይበውን በመቆያዎች ወጪታማ ለመሆን ይችላል::

## ክፍል አራት

### 4 መረጃና ስነ-ጋታ

#### መመሪያ

- I. 4-5 የሚሆን አባላት ያለው በድን መሰርቱ
- II. የበድኑ አመልካም ጥሩ የሚከተሉትን ተያቄዎች ስፋ.
- III. በበድኑ በመሆን የሚከተሉትን ተያቄዎች ስፋ.
- IV. የሚከተሉት ተያቄዎች ተወይምዎች መልካቸውን በቀላጥ ቅርት አቅርብ.

1. ሲያችሁ ከዚያችሁ የተለየ የአመራር ዘዴው ይከተላል? Do women lead differently than men?

አዎ

አይደለም

2. በዚህ ሰዓት የመሞራል ዘዴው የተለያየ ነው በለቻ ካመናቸው የህሳቱ አይነትና ለያነት ባለሙያ እንደሚገኘ ይስጋል. If you think that there are differences between men and women leadership can you please indicate the similarities and differences?

#### አንድነት ፈተሱ

የዚያችሁ መረጃዎች Men Leaders	የሴቶች መረጃዎች Female Leaders

#### ልያነት ፈተሱ

የዚያችሁ መረጃዎች Men Leaders	የሴቶች መረጃዎች Female Leaders

#### 4.1 ሲ-გዴር መሬት የGender and leadership

አንድ መረጃ እንደሆነ መምራት እንዳለበት ሲ-გዴር ተክኖ ያደርግበታል በለው ዝምናለ? ሲቶች ከዚንዳች የተለየ የመምራት ቅጂዎች አለቸውን? እነዚህ ጥያቄዎች የበዕለ የሰውን ድርጋትና ግዢ የሚያጠኑ መሆኑዎች ሲያጠይቧ የቆየ ጉዳይ ነው:: ሲቶች የመምራት ማና በብዛት እያያዘው ባለበት ባሁን ወቅት ይህ ርዕስ ከርከር እያተደረገበት ነው:: በዚ ለወች ሲ-გዴር በመምራት ሂደት ሌይ ለያነት አለው ሲሉ ለለዎች ደንጋጌ ምንም ለያነት የለውም በለው ይከራከራል. የእመራር ዘዴበ ለያነት መኖር አለመኖርና ለዚንዳችና ለለቶች መረማች ሲለሉ ሲ-გዴር ተክር አባላለች (gender stereotypes) በጥም በዚ የጥናት ለሂሳች ተደርጉዋል/እያተተረገሙ ነው.

በዚ ተከራካሪ እንደሚከተሉና እንደሚያቀኑት ሲቶች ከዚንዳች በተሻለ መልካትመረማች የሚሰተኞና ለተመረማች ቁን የሆነ አስተሳሰቢ በማራመድ ይታወቁሉ በለው ዝምናለ:: እነዚህ ተመራመረማች ሲቶችን በብዛት ጉነሽነት ተክር፣ ተባበሪ ለወችን እንዲ ባህሪው መሆኑ የሚያስችል የመምራት ዘዴበ እንደሚከተሉ ዝምናለ:: እነዚህ ተመራማረማች ሲቶች በተለይ ለቦታዊ ምስራታና ለራተፍች ማሳተኞ ለሚያሰራልን በታወች ከዚንዳች የተሻለ መሆናቸውን ይገልጻለ:: የተወሰነ ተመራማረማች ወንጀች በዚውን ገዢ ሲሆ ተክር ሲሆን ሲቶች ደንጋጌ ጉነሽነት ተክር መሆናቸውን ይሰማመብችል:: ሲቶች ከዚንዳች በተለየ ሁኔታ ተመረማችን የሚሰተኞ ቅጂዎች እንዳለቸው ይታመናል:: ይህ በመሆኑ በዚ ተመራማረማች እርስ በርስ ጉነሽነት ሌይ ሲቶች ከዚንዳች የተሻለ ዓይወ በለው ዝምናለ::

ከለይ የተጠቀሰት መረጃዎች እንደሚያሳይት፣ እንደኛ በዚንዳችና ለለቶች መሆኑ የእመራር ዘዴበ ተመሳሳይነት ከልዩነት የሚሰለጥ መሆኑን፣ ሁሉትና ሲቶች በዚውን ገዢ የፊጥኩራቱና ወይም ተመረማችን የሚሰተኞ ሲያሳይ ወንጀች ደንጋጌ በብዛት በማዘጋዣ ማስራትን ይመርጋል::

የተለያየ የጥናት ወጪዎች ሌቶች ተመርምቶን በማሳተፍ ላይ ያተከረና ተመርምቶ  
መል ለመል በማሳተፍ ለውጭ ለማብቃት የሚያስቀለውን የመምራት ዘይበ  
(transformational leadership style than transactional leadership style) እንደማከተሉ  
ጥናቶችው ያሳያለ:: በፌርማን 500 (1992) የአይት ቴክኖሎጂ በማጠቀሙ<sup>1</sup>  
እንደሰተረዥ በተደረገው ጥናት ሌቶች ባለቤቶው ተመርምቶ በንድ ተመርምቶን  
በማሳተፍ ከዚህም የተስለ መሆናቶችን ጉልጽዋል:: በዚህ ጥናት ሌቶች የሚሰጠት  
ማጠቃቃቸው ከድርጊት ወይም ወጪት ወር የጥናኝ ለሆነ እንዲ ገዢ እንደ  
ሁኔታዎች በልዩ ሁኔታ እንደማመሩና ከዚህም የተለያ (management-by-exception  
behaviors) የመምራት ዘይበ እንደማጠቀሙ ያሳያለ::

በዚህ ተመርሱዎች የሚሰጠበት ጥናቶች እንደማያሳየት ሌቶች ከዚህም የተለያ  
የአመራር ዘይበን እንደማከተሉ ነው:: በተጨማሪም ጥንጋጌ እንዲ ሌቶች የያዘት  
የመረጃት በታ በዚህም ባይሆንም የመምራት በቃቃቸው ከዚህም በተስለ መልካ  
ተመርምቶን የማሳተፍ በንግባለ እንደማታይቀው በዚህ ጥናቶች ያሳያለ::

### የሴቶች የሚመለከት የሴቶች የሚመለከት Female preferences

1. በዚህ ማሳተፍ More participatory
2. ሁኔታዎችን ወር መመሳሰል/መቀየር More adoptive
3. ለውጭን ማጠቃቃቃ To be transformation
4. ግኝነት ተከር ዘይበን መከተሉ To use an ‘interactive’ style
5. ለልማንና መረጃ ማከራል To share power and information
6. የግል ቅለታን በመጠቀም መምራት To use personal power
7. ለምት ለለፈሳቻው ያላቸው ባምት ክፍ እንዳያደርግ ማገኘ To try to enhance people’s self-worth
8. ተመርምቶ የድርጅቱ አካል ንን በለው እንዳያሰበው ማደረግ Try to make people feel they are part of the organisation

### የወጪዎች የሚመለከት Male preferences

1. ቁጥጥ አሳይቷል Less participatory
2. ከሁኔታዎች ወር ቅለው አለመለውም Less adoptive
3. ንጋዊ እንዲ ባለቤት ( more transactional)
4. ሁጻዊ ለልማን ላይ ማተከር To use formal power
5. መረጃን መያዝ ወይም አለማከራል To ‘guard’ information

## ክፍል አምስት

### 5 ባህልና መረጃ

#### 5.1 ባህል ማለት ፈጻን ማለት?

---

---

---

---

#### 5.2 ባህል እንደሸጥነት ነው የሚፈጸመው? How it is formed ?

---

---

---

---

#### 5.3 የተለያየ የባህል ሌቦች (cultural diversity) ማለት ፈጻን ማለት ነው እንደሸጥነት ይመስላታል? What do we mean by cultural diversity and how it is formed?

---

---

---

#### 5.4 እንደ የጥወቃው/ቅወር ያርድት በመወሰድ የደረሰችን የሥራ ባህል ተብሎ በማቅረብ አጠቃላይ አስተያየት አቅርብ Analyze the culture of an organization you know well (a work setting, club, or even the organization which provides you training) how do you describe organizational culture.

---

---

---

---

---

---

5.5 የኩል ሌብነቶችን ምን ቁይነት መሰከም አጋጣሚዎችና ሥርዓቶች  
የመግለጫ What challenges and opportunities will bring cultural diversity?

---

---

---

---

---

## 5.6 የህልና መርሱት Culture and leadership

ሁኔታ አመራር ማለት ሁኔታ በለሎች ለወቻ እንዲያሸሩ ለማድረግ የሚቀደም፣ ማስተባበር፣ የመምራትና የመቆጣጠርና ተግባራትና የከተታል፡፡ ይህን ግብ ለመከውን እናደ መሬ ለለማሸራቶው ለሆነዎችና ለለማመራቶው ለወቻ ማውቅና መረዳት ይኖርበታል፡፡ ለወቻን መረዳት ማለት የሰውችን አስተካክልኝ፡ በህልና ትምህርት ለለውንም በመረዳት የሰውችን የመደረሻ ያርጋት ወይም ባህሪው መገመት ነው፡፡

የህል ማለት የአንድ ያርጋት ወይም ማህበረሰቦ የጋራ የሆነ ወሰን አስተሳሰቦችና እምነቶችን የሚይሃ ለሆነ ባህሪ ስንጻ በተጠሪው ቤቱ ተናሬዋል (አጋር ስርዓት)፡፡

### 5.6.1 የባህል ሌቦነት (Cultural diversity)

የመረጃ ተከናሉትና ጉለባለቤትን እድገት አለምን ወደ እናደ መንፈርር በመቀየር ለይ በመሆኑ በዚ ለውጭ በሥራ አካባቢ እንዲከበሩ እያደረግ ነው፡፡ ከነዚህም ለውጭ ወሰጥ ከተለያየ ባህለው፡ እድሜ፡ ትምህርት፡ አገር፡ እምነት እና ለለው ማህበረዊ ሆነታዎች የተውጠው ለወቻ እናደ ለይ መስራት እንዲቻል እያደረግ ነው፡፡ የባህል ሌቦነቶች የሚንግባፍት በህይወት አኋኞር ዘይዙ፡ እኩቶች፡ በእሙነቶች፡ በአስተሳሰቦችና በደጋጋጋቶች ነው፡፡ የባህል ሌቦነቶች የሚከተለትና ለይ ይቻላል የዘር፡ የትኩ፡ የትመልደ አገር፡ ቅጽ ፓ እምነት፡፡ የባህል ሌቦነት ያረጋ ወይም መጠን በአንድ ሆነታ ወይም ቤቱ ሲለ አለም ባለን እያታ ይውሰ኏ል፡፡ (differences of views held about the world)፡፡ በደምጽና በሰውነት ቅጽዎችና ያርጋቶች( verbal and non-verbal codes of social behavior)፡፡ የግነዘነት በይበወችና በግነዘነቱ መቀት የነበሩ ለወቻ ተለትኑና ግምትና ፍቃዎ፡፡

### 5.6.2 የእመለከት አመሰራራት (Attitude formation)

ስለአንድ ባህል ያለን አመለከት መነሻ ከእኋንነቶችን ይሞር ያለት ሆነታዎችን የከተታል፡፡ አለታዊ የሆነ አስተሳሰቦች ሲለለለው ባህለው በተውጭ ቤቱ የሚመሰረቱት በህዝኑነቶችን ለሆነ ለለለው ባህለው ያለንን አስተሳሰቦ ጉዢታዊ እንዲሆነ የደረገታል፡፡ በልዕነቶችን የተገነባው አመለከት እድሜዎችን እየጨመሩ ለሆኑ ወደ አለታዊ

አመለካከት ወይም ይርጋት ለቀር ይቻላል:: ይህም ስ.ሆን ለምንጫራበት ይርቃቄም  
ሁን ለረተዋች አለታዋወ አስተሳሰብ እንዲኖሩን ለያደርግ ይቻላል::

እኔና ይርቃቄ ወጪታማ እንዲሆን ለራተዋች ተከር፣ ከተለያየ ማስቀመጥ ለመጠጥ ለወች  
ትከራዩት መስተዋት ይኖርበታል:: ይህ ካልሆነ ወጪታማ ለመሆኑን እድሜ አያጋች ነው::  
ይህንን አስተሳሰብ ከደንበባች ጋር በሚደረገው ግኝነት ለይና በፍርድቱ ተርናማነት  
ተጽክና ለያመጠጥ ይቻላል::

በኢትዮጵያን ቁጥጥሎችና በግለጾለይዎችን ዘመን ወጪታማ በሆነ መልከት ለመሞራት  
እኔና መራ የተለያየ ማስቀመጥ ይላቸው ለወችን አስተባበር ለመሞራት ገንዘብ ካልሆነ  
ተፈላጊውን ወጪት ለማግኘት አጠቃላዊ ይሁናል:: በአሁን ዘመን እኔና መራ  
ወጪታማ ለመሆኑን እንዲያሠራተዋች የዘር፣ የሰነ-ዳታ፣ የእድሜ፣ የአስተሳሰባና  
አመለካከትን ግንባቡ በማስተካት ለማነቃቃትና ለመሞራት የሚያስተላውን ከህሉት  
ማነስበት ይጠበቅበታል:: ለራተዋችን ለማት-ጋት፣ ለማነቃቃት እና በት የሆነ ተጽና  
ለማድረግ መራው የመራተዋችን የባህልና የፋይማጣራዬ ለየነቶችን በጥልቀት በመረዳት  
ግልጽና ግልጽ ያልሆነ የባህል ግጽታዎች በመለየት ተፈላጊውን የመረጃት በይበ  
ተገባሩዋ በማድረግ ወጪታማ ለመሆኑን ከፍተኛ ተረት ማድረግ ይገባዋል/ታል::

## ክፍል ስድስት

### 6 ወሰኑ አስተያየት

- 6.1 ወሰኑ አስተያየት እንደሆነ ይረዳችል? What is decision making to you?

---

---

- 6.2 ወሰኑ አስተያየት ለመጠታማ መርሆት እናም አስፈላጊ ከሆነ ነገሮች እንዲ እንደሆም እና ተመሳሳይ:: ለምን? Why is decision making considered a fundamental part of leadership effectiveness?

---

---

- 6.3 ስንት ማርካት የወሰኑ አስተያየት ስፋት እና? Discuss the different types of decision making.

---

---

- 6.4 በቻል ወሰኑ መሰጠትና በብድን መወሰን ያላቸውን በቀሚቷና ጉዳት ለመመያየት ወለግ:: Compare and contrast the advantage and disadvantages of individual and group decision making

---

---

- 6.5 የሚከታተሉ ወሰኑ ከመሰጣቸው ይልቅ የወሰኑን ስጋትን ለመረዳት ያርሱች ወሰኑ መሰጠት ተብ አካሂይ ነው በለው ያዋናል? Why? Do you think intuition is a valid approach to making decisions in an organization? በደመነፍስ ለመረዳት ወሰኑ አስተያየት

**ለምን ከምኩያዎች የውሳኔ አስተዋጽኑ ጥሩ በማግበር ወሰኔ ይሰጣል  
መሬም አይደለም? Why or why not how might intuition be  
combined with a rational decision making approach?**

---

---

---

---

---

## 6.6 ወ·ኩና አስጥጥና መርሱት Decision making and leadership

ወ·ኩና አስጠጥ የህይወታችን አንዳ አካል መሆኑን በተመቻችን የምንሰማማበት ነው:: ለምሳሌ በዘመኝ የመርሱት ስልጠና እያንዳንዱ ስልጣን ለመሳተፍ የወሰነው/ቃው ለለ ካነበረው/ራት አማራጭች ስልጠናውን በመምራሪው ነው:: በስብሰባ ሌይ ወይም በሚወታ ማቅረብ ሌይ ይህንን እርከ በቅዱበት ወ·ኩና አየሰጠ ነው አንዳንዶ የሚመሰናቸው ወ·ኩናወች ካነድ በለይ ለመኑ ይቻላለ:: እነዚህ ወ·ኩናወች ተናንሽ ወይም ካሳድ ወ·ኩናወች ለመኑ ይቻላለ:: ከወ·ኩናወች ወሰጥ የተወስኑ ተከከል ለለመኑ ይግሞ ስህተት ለመኑ ይቻላለ:: ነገር ግን ምንም ዓይነት ወ·ኩና ካለመውሰን ወሰኖ መሳደት የተስለ ነው:: በመውሰን ተዋህር ማግኘት ለታፊ ካለመውሰን ግን ምንም ማግኘት አይቻልም::

የወጪታማ ሥራ-አስከያዊ ስለቱ ቁጥሮች የህርቻት ወ·ኩና አስጠጥ ከመርሱትና ከግኝኩትና የር ለማመሩ ነው:: ወ·ኩና አስጠጥ የሚሰብ ቁጥጥር ወጪት ነው ለለዘመኝ ወ·ኩና ከመሰጠቱ በፈት በጥልቀት ማሰብ ያስፈልጋል:: ወ·ኩና የሚመሰነው የሚፈለገውን ግብ ለመምታት ወይም ለመግኘት ነው:: ወ·ኩና አስጠጥ አንድ ቅጂ ወይም መልካም አጠማን እንዳት:: ለምን፣ መቶ (የት) እንዳምንፈቻው ወይም እንዳምንጠቀሙው የሚያሳይ ነው:: ወ·ኩና አስጠጥ እስከን ወደ ይርጋት የሚለውጥ ነው:: ይህ የሚያመለክተው ወ·ኩና አስጠጥ ማለት መለውጥና በተወጧን ገዢ የሚከውነው በማይሰተማምናና ስጋት ባለው ሆኖታ ነው:: ወ·ኩና አስጠጥ የሚንኝውም መረ ወንድ ዘላፈነት ነው:: ወ·ኩና ያለን ሁብትን ማደረጃል ለምሳሌ የሰው ቤይለ፣ መሳይይወች፣ ቤይና በታ ለመኑ እነዚህ ሁብት የተትረፈፈና በመኑ ዓይ እቅድ ማውጣትና መውሰን አስፈላጊ ባለቤት::

ወ·ኩና አስጠጥ ማለት ለእንድ ወ·ኩና ለሚጠይቷ ነገር ምላሽ መሰጠት ነው::

ይህ ማለት ወ·ኩና አስጠጥ ሲያች አስቦውበት የሚያደርግት ሂደት ለመኑ በው·ኩና አስጠጥ ሌይ ከቀረበት ከአማራጭ ወሰጥ የተስለውን በመምራጥ ካነድ ይረዳ ወደ ወለ ይረዳ የመስጋገራይ ሂደት ነው:: ይህ ማለት ለው·ኩናው የቀረበትን አማራጭች የሚያስተኞት ወጪት በመግምገም የተስለውን የመምራጥ ሂደት ነው::

በጠቃለይ ሁሉት ዓይነት የውሳኔ አስጥጥ አይነቶች አሉ እነዚህም የሚፈጻሚያ (programmed) አቅራቢ የሆነ ጉዳዮች (non-programmed) የሚታደበት የውሳኔ አስጥጥ ፍቃዬ:: የሚውሰነው ወሳኔ በሚከተሉት ሁኔታዎች ለመቆቅ ይችላል ወጪቱ የሚታወቁ:: ወጪቱ የመሆኑ እናል (certainty):: ወጪቱ ለመገመት የሚችል ነገር ገን እርግጫዎች፣ የሚያጠረጥሩና (risk) ወጪቱ ለመገመት አጠራጠረ የሆነ (uncertainty):: የሚያስፈልገው የመረጃ መጠንና የመረጃው የሚጣኝት አጠማ በእያንዳንድ የውሳኔ አስጥጥ ሁኔታ ይለያል::

አንድን ቅጽ ለመፍታት የመንከተለው ሂደት ለኋይ ይችላል:: አንድና ቅጽናቸው በዘመረጃ መሰብሰቦና በዘ አማራጭዎች መፈተሽ የሚያስፈልጋቸው ሲሆን አንድንዳቸው ወደፊዎት ምንም መረጃ ለይሰበበት ወሳኔ ለሰጥባቸው ይችላል::

አንድ ወሳኔ በምንቀበንበት ገዢ ወደፊት ለከሰቱ የሚችሉ ወሳኔው በተሰጠበት ገዢ ያልታየ ነገሮች ለከሰቱ አንድሚችሉ በማስበት አመራቸው እቅድ (contingency plan) ማስበት ያልፈጻል::

በተወካይ ገዢ ወጪታማ ወሳኔዎች የሚከተሉት 6 ደረጃዎች ይኖርቸዋል:

- አለማን በግልጽ ማስቀመጥ Defining the objective
- በቁ መረጃ መሰብሰብ Gathering sufficient information
- ተገቢ የሆነ አማራጭዎችን መለያት Identifying the feasible options
- አማራጭዎችን መገምገም Evaluating those options
- ወሳኔ መሰጠት (ከአማራጭዎች ወሰጥ ተስለውን መምረጥ) Making the decision (choosing an option)
- መተግበርና ወጪቱን መገምገም Testing its implementation: by feel, by measurement and by assessment.

አንድ ወሰኑ መጠታማ መሆኑ የሚታወቁው ተግባራዊ ሆኖ የተፈለገው ወጠት ለደስጥና በይነው:: ወሰኑም ተግባራዊ ሆኖ የሚታወቁ ተግባራዊ የሚያደርግ ማረተዋቸው በወሰኑ አሰጣጥ ሂደት ለይ ማስተና ለተግባራዊነቱ ትልቅ እንደ ያደርጋል:: ወሰኑ መስጠት የአንድ ወጠታማ መሬ ወይም ለመ-እስከያች ትልቅ ማኅና ነው::

ማንኛውም ወሰኑ ያለመሳካት እናልኝ የሙዕራቅ አጋጣሚ ለናገዙ ይቻላል:: የፈለጊውን ያስከል መረጃ በያዘና ነገሮች በፊሮች የሚከተው ወሰኑ መቶ በሙሉ አስተማማዊ ወጠት ያመጣል ማለት አይችልም::

በከታማ የሥራ መረጃው ጥሩ ወሰኑ በመስጠት ይታወቁል:: ይህ ማለት ግን በወሰኑያቸው የሚመጣውን ወድቀት በጀለቤት ለመቀበል ነገሮች ፍቃው:: በማንኛውም ወሰኑ ወቅት መታወቁ ያለበት ካን ወሰኑ ያለበቁ ማስተዋልና ነገሮች መተላለና እንዳለለበት ነው:: ሲሚታዊ ወሰኑም ወድቀት እንዳማያመጣ በመገኘበት ማንኛውም የሥራ መሬ ከመወሰኑ በፈት በቁ ነገሮችና ጉዳዮን በጥጥና ማስተዋል ይኖርበታል::

## ክፍል ስጥ

### 7 ማኑ-ጥምባራዊ መርሃት Ethical Leadership

7.1 ሲት-ጥምባርን እንደተ-ደተገጠውታል? How do you define ethics?

---

---

---

7.2 የእኔ ሲት-ጥምባር ያለው መሆኑን በህይወችን አረጋግጣ:: Discuss the characteristics of an ethical leader?

---

---

---

### **7.3 የዕት-ጥምጣዊ ያለው መርሆት Ethical leadership**

መሬነት ማለት በዚ ነገሮች የሚያከተሉት መሆኑ ይታወቂል ለጥምሰል ሲደረጋ፣ መርህ በዋናነት ይጠቀሳል፡፡ መሬነት ማለት ስወቻን በማት-ታት በፍላቃቸው እንዲሰሩ በቻላትና በተግባር ማብረታትን ይይዛል፡፡ በተጨማሪም ስነ-ጥምጣዊ ያው መሬ ተመራምችን በስነ-ጥምጣ እንዲታገኗ በማድረግ ተገቢ የሆነ ሥር እንዲሰሩ ያደርጋል፡፡ ስነ-ጥምጣዊ ያለው መሬ ባብዛዕው ገዢ ያለውን የሚፈጸምና የእና አቅም በማራመድ ይታወቂል፡፡

መሬ መሆኑን በስወቻ ሁይወት ሌይ ለውጥ ለማጥበት የሚፈልጉ ስወቻ የውስጥና የውጥ የእና አቅም ለኖራቸው ይገባል፡፡ ስነ-ጥምጣዊ መሬነት የሚፈጸሙው ውስጥዋ ማንኛነትን በማስነድና በማስገባት ነው፡፡ ስነ-ጥምጣዊ መሬምች የራሳቸውን ሲደረጋ ተንቃቁው የሚያውቁና ሌሎችም የራሳቸው እንዲያውቁ የሚያግበና ማያበረታቸው፡፡ ለሰነዱ መሬነት ማለት ስወቻን በህይወቹቸው ለውጥ እንዲያመጠ ማገኘና እንዲያደግ በማት-ታት በራሳቸው እንዲታማሙ ማስታፊልን ይጠቀሳል፡፡

### **7.4 የስነ-ጥምጣዊ መሬ ማሬያት Characteristics of an ethical leader**

የሚከተሉት ባህሪቶች ስነ-ጥምጣዊ ያለው/የሳት መሬ ለመሆን የሚያስችሉ መሠራቶች የቻው፡፡ የሚከተሉቸው ባህሪቶች፡፡ እነዚህ ባህሪያት የተዘሩት ከመሬው እንዲር ነው በተጨማሪም እነዚህን ባህሪያት ተግበራዊ ለማድረግ ቁርጉትና መልካም ስነ-ጥምጣዊ ማሻሻርን ይጠይቂል፡፡

#### **7.4.1 የድረሱትን ሲደረና አለማ በግልጽ የውቁል Articulate and embody the purpose and values of the organization.**

እንዲ መሬ ለማመራቸው ስወቻ አሳይኝ የሆነ ሲደረኝ ማውጣትና ስነ-ጥምጣዊ የሆነ ታሪክና በማውጣት ለተመራምች የድረሱትን አለማ መግለጫ ይኖርበታል፡፡ ስነ-ጥምጣዊ መሬ ግን የተናገረውን በመፈጸም ተገባራዊ እንዲሆን አስፈላጊውን ያደርጋል፡፡

#### **7.4.2 ከሬሻ ቅልት በላይ ለደረሻቱ ወጪታማነት ትኩረት ያደርጋል** Focus on organizational success rather than on personal ego.

ስነ-ምግባር መረጃዎች ከደረሻቱ ባለሙያቶች እንዲር ጥንገኝ እንደማጂጠበቅዎችው ያወጪል:: ሲነ-ምግባር መረጃዎች የሚያሰጠውንቸው ያደርጋቸቱ አለማ እንደሆነ እንደማይየሳከ እንዲ የግል ተቀማቸው ሲለማስጠበቅ አይደለም:: እነዚህ መረጃዎች አብዛኛን ገዢያቸው የሚያጠኑት ከገል ተቀማቸው በላይ ሲለድርሻታቸው ልቦይ ማሳከና የተስለ ድረሻት መኖር ሌይ ነው:: ሲነ-ምግባር ያለቸው መረጃዎች ያደርጋቸታቸው እኩቶች ወጪታማ የህን ድርሻት ለመኖር ወሰኔ እንዲሆነ ያሞናል::

#### **7.4.3 ለወች ቅልታቸው እንዲያወጣ ይሞላል** Find the best people and develop them.

ይህ ባህሪ በለሎችም የተለያየ የመራነት ቅዱሎች የተገለጹ ነው:: ሲነ-ምግባር መረጃዎች ለወችን ለማሳደግ ለደረሰ ትኩረት ይሰጣል ይህም እንዲ ጥራራ ቅዱታ እናርጋው ያስቡታል::

#### **7.4.4 ለባለድርሻው ቅር መስጥት ወይም የሽል ነገር ማስተኞት** Create a living conversation about ethics, values and the creation of value for stakeholders.

ስነ-ምግባር መራ ያለው ድርሻት ወሰኑ ቅልጥ ቅልጽ ወይም የሽል ነገር ማስተኞት እኩቶች ይደረጋሉ እያንዳንዱ ለወጥም ለሳነ-ምግባርና ለእኩቶችን ለማሳከት ምሳሌነት ይመከራል:: በተጨማሪም መረጃዎችም በተመሳሳይ መልካ ምሳሌነት ይመከራል:: በእንዲህ አይነት ድርሻት ወሰኑ የሚሠሩ ማረታታቸው ያደርጋቸቱን አለማ ለማሳከት ከልማቸው ይጥሩሉ::

#### **7.4.5 ተመረጃዎች በግልጽ አለመሰማማታቸው እንዲያሳውቁ መፍቃድ** Create mechanisms of dissent.

በዚ መረጃዎች ባለቸው/በዚሁት ስልጣን በቻ ቅናጅሁል እንደማረጋገጫ አይገነዘበበትም:: ጥሩቶች እንደማይየሳከ ተመረጃዎች አለቆቻቸው ያደረቸውን ነገር እንደማቻቻዎችና እምበ ማስት ቅናር እንደ የሚያሰከትል በሆነ እንደማይጠቀሙት ያሳያል:: ይህንን የሥራዎን ወጥሙና ለማሳደግ ማረታታቸው እንደም የመያዣነት ወይም መሆኑን የፈለጋትን ነገር እናርጋ ሲባለ እይምንም ማስት እንዲቻሉ ማረጋገጫዎች ያሰራል::

#### **7.4.6 የለሎችን እኩት መረዳት** Take a charitable understanding of others' values.

ስነ-ምግባር ያለቸው መረጃዎች ማረታታቸው የሚያሰከት እኩቶች ለተለያየ እኩቶች ለተደረገው እንደማቻቻል ያሞናል:: በተጨማሪም የተለያየ እኩቶች በተመሳሳይ በጥልቀት ለመረዳት ይጥሩኙሉ:: ለምሳሌ የደብዳቤ

አኅድና ተፈጻሚነት የነበሩት ንልሰን ማንኛል በእስር በነበሩበት ወቅት ለለከሳይምችቸው መልካም ነገር ያስቦ ወይም ይገነዘበ ነበር፡፡ እናደ መከኝ የማንኛል በሆነንስ ይረዳት ጠባቃ የነበረ ስው ማንኛል በእስርበት ወሰጥ ባደረገት ተቋሙጥ ከበታዬ ለማውጫ እናዳህ አላቸው እኔ ለእናደንተ መልካም ፖማችሁን አገልግሎሁ በለመ ነበር ማንኛል የሰን አባባል ሁሉም ለዋቅት ፖማችሁ እናኩ ያለብት ሥራዎት የቋቀፍ በሆነም መልካም እናደማያስቡ ነው፡፡ ይህን ገዢ ማንኛል በስምቶ ለይ መልካም ነገር ማየትና መልካም ነገር እናደያደርጉ ማበረታታት እናደ ዘላፈነት መታየት እናደለበት ለእስራም ሆነዎ ለማስተማር በቋተዋል፡፡

#### 7.4.7 በእናቸው ሆኖታ በሆነ መውሰን መቻል Make tough calls while being imaginative.

ቢት-ምግባር ያለቸው መረምቶ ወሰኑና አስቸው ወሰኑዎች የድርጅቶችው እናትና ስት-ሂሳቂዎች ለማሳከት ሲሆ ይውሰናለ፡፡ ሙት-ምግባር ያለው መሬ አስቸው የሆነ ወሰኑዎችን ለለመውሰን ፖማንያት በማቅረብ ለመሽሽ አይጥክሱም፡፡ ሙት-ምግባር ያለቸው መረምቶ በብዛዕው ገዢ ታክክለኛ ነገር ለድርጅቶችው ያደርጋለ፡፡

#### 7.4.8 የመርሆምችቸውና የእኔቶችቸው ወሰን ያውቸሉ Know the limits of the values and ethical principles they live.

ሁሉም አስቸው ወሰን ለለለቸው የማይሱበት ሆኖታ ይኖራል፡፡ ለምሳሌ ለእናደንድ አስቸው ወሰን ለሆነ የሚችለው የተመረምቶ የባህል ሆኖታ ለሆነ ይቻላል፡፡ ሙት-ምግባር ያለቸው መረምቶ የእኔቶችቸው ወሰን መንቃቀው ለለማያወቅ መቻል ለለእኔቶችቸው በመደግኘ መቆም እናደለባቸው ይገነዘባለ፡፡

#### 7.4.9 ይርጋቶችቸውን በስነምግባር ይቀርብ Frame actions in ethical terms.

ቢት-ምግባር ያለቸው መረምቶ አመራራቸው ከቢት-ምግባር እናደር ይመለከተታል፡፡ ይህ የሚያሳው የፊላውን መብት መጠበቃዎችና በሌሎች ለይ ያለው ተቋሞ ከግምት ወሰጥ ማስገባታቸው ነው፡፡

#### 7.4.10 ቅና ቅና እኔቶችቸው የባለድርሻዎች ያጋናና የማህበረሰቦ ተቀባይነት አላቸው Connect the basic value proposition to stakeholder support and societal legitimacy.

ቢት-ምግባር ያለው መሬ የድርጅቱን እስት-ሂሳቂዎች ከቢት-ምግባር እኩም ለለማያያዝ የድርጅቶችው ሥራ ወይም ጽዋድ ሙት-ምግባራዊ መሆነን ይመረምሏል፡፡ ይርጋቱ የሚያሳከቸው እናቸውና ማህበረሰቦ ከድርጅቱ የሚጠበቀውን ከድርጅቱ ቅና ዓለማ ይርጋቱ የግኝነታል፡፡ ነገር ግን ሙት-

Քողուင քննու սաշ ՈՅԱՖԻ Թ-ՆՐ հնիքո-ԴՊԸ ԹՄՆ ԴՊԸ Ո.Հ.ԶՊ ՀԵ ՔԱՂՋԿԴ  
ՔՀԱՖԻ ՈՉ ՆՈՒ ՈՄՊԼԴ ԱՄՊԼՄՆԸ ՀԵԴՎԿԳՈՒ:



## ክፍል ስምንት

### 8 መርና ወጪታማ በድን

#### 8.1 መመሪያ

- i. በሰነት በድን አራዳችሁን ክፈል/ ሰነት በድን መሰረቱ
- ii. የሚቀጥለትን ጥያቄዎች ተወያየቶች
- iii. የውጭታችሁ ወጪት ለበቱ አቅርቦ

- በድን እንደሆነ ይተረገጠሙታል? How do you define team?

---

---

---

- ወጪታማ በድን ለመመስረት የመጀመሪያ ማረጋገጫ የሚያሳይቷል? What are the roles of a leader in forming an effective team?

---

---

---

- የውጭታማ በድን በህርማትን ዘርዝር List out the characteristics of an effective team

---

---

---

- በበድን መሰራት ለሁሉም ቅጂዎች መፍትሃዎች ነው በለው ያለባል? Do you think teamwork is a solution for every problem?

---

---

---

የመንኛውም ደርሻት ስከተ በመረው ጥንካል የሚውሰን ስሜን ይህ ማለት ማን መሬ  
በታችውን ያለ አጋጥና ተከምር ይፈጥራል ማለት አይደለም፡፡ ስለዚህ የሥራ መሬ ከነፃ  
ሆነው የሚመሩ መሬታችን በማጠናከርና በጋራ እንዲሰሩ በማድረግ ውጤታማ  
እንቅስቃሴ ማድረግ ይጠበቅበታል፡፡

### **ሀ. በብድን ግንባታ ያለውትን በቁት ይገምግሙ**

በተሰጠው ቅጽ አይ እንደ የሥራ ለምድያው የሚመጥንቃትን ቁጥር በመምረጥ  
በመጨረሻም ደምናን ያስሉና የቱታ እንዲለ እረዳውትን ይገምግሙ፡፡

1.	መሬታችን በምመርጥበት ገዢ ለመውጭ ስራና የሚቻለትንና ከለለው ወር ተግባብተው የሚመሩትን ቅድመያ አስቀላሁ፡፡	7,6,5,4,3,2
2.	መሬታችን በታማር እረዳት አይ፣ እቅድ አውጻዊ አይ፣ የሚታማነት ማቅረብ፤ ኋርግሪም አይ በማሳተኞ፣ የባለቤትነት ስሜት እንዲኖረው አይርጋለሁ፡፡	7,6,5,4,3,2
3.	የቦድን ስሜት እንዲፈጠርና መሬታችን ተባበዕው እንዲሰሩ አበረታታለሁ ፡፡	7,6,5,4,3,2
4.	ከሥራ የልደረሰምና ወር በግልጽና በቁና መልከት አውቶለሁ እነዚህ ከእኔ ወር በተመሳሳይ ሆኑታ እንዲወያየ አበረታታለሁ፡፡	7,6,5,4,3,2
5.	ከመሬታች ወር ስምምነት እንዲኖር የረሳት አይርጋለሁ፡፡	7,6,5,4,3,2
6.	መሬታች እርስ በእርስ እንዲቀርቡበና፣ እንዲተዋወቁ፣ እንዲተማመኑ፣ እንዲከባበሩ እና በስራታወቁ እንዲረዳኝ አይርጋለሁ፡፡	7,6,5,4,3,2
7.	መሬታች የሚፈለግባቸውን በቁት እንዲያወጪ የሚያደረግባቸው ስልጣን እንዲያገኘ አይርጋለሁ፡፡	7,6,5,4,3,2
8.	በስራታች መከከል አለመግባባት መሸጠር የሚያቀር ነገር መሆኑን እረዳለሁ፡፡ ነገር የን በእንጂውና እንዲቀመጥና ጥሩት ከመምጣቱ በፊት እንዲቆም አይርጋለሁ፡፡	7,6,5,4,3,2
9.	በቦድን መሥራት ያለውን መቀመጥ በመረዳት የቦድን ሥራን አበረታታለሁ፡፡	7,6,5,4,3,2
10.	ለመሬታች አስፈላጊውን ምክር ለገኑ እንዲሁም ስልጣን ክስው በቋላ ስራታችው ለውጥ ክሳውጣ በቁት ባለው እንዲተካ አይርጋለሁ፡፡	7,6,5,4,3,2

## **ለ. የብድንምን ባሕርና ጥበቃ ይግምጻሙ**

እርስዎ የሚመሩት ወይም ያለበት በድን ምን አይነት ባሕር አለው? እወ  
ወይም እኩ በለው መልሰ ይሰጣ:: ለማስተካከል መልሰ ታማኝ ይህ::

1. የብድን አባላት የሥራ መሬመን ስሳይ በመረዳት ይጠራ::
2. የብድን አባላት ይከባበራለ እርስ በእርስ ይዋጽናለ::
3. አባላት በብድናቸው እርከታ አላቸው በብድናቸውም ይከራለ::
4. የእርስ በእርስ መረጃ ለመመጥ ይበረታታለ ማረታታቸው ያለምንም መሳኔ  
እንዲወያየ ይደረገል እንዲሁም በወሰኑ መሰጠት ላይ ይሳተፍለ::
5. በብድ኏ ውስጥ መጠናቸ ግምቶች ይኖራለ በማንስበትም ገዢ በዘዴ በእቅማኝ  
እንዲፈፀክ ይደረገል::
6. የብድኑ አባላት እርስ በእርስ እንዲደጋገኙና እብረው እንዲሰሩ ይበረታታለ::
7. የብድኑ አባላት በጋራ ተግራቸውን እንዲፈፀክና ውስጥ እስጥጥ ላይ እንዲሰተቸ  
የበረታታለ::
8. ጥሩ የሚመሩ አባላት እውቀና ይሰጣቸዋል::

## ክ. የሮስጥና የመርነት በቁጥር ከዚያን ጥንበት ይህ በማያያዝ ይገምግሙ.

	ሁልጊዢ	እልጊዢ	እንዳንድ
	ሁሉ	አልጊዢ	ቃል
1. ከእኔ ይህ የሚያደርጉትን ሁሉ እኩል እመለከታለሁ እንደእሰራፈንኑ፣ ሁሉ-ንም ገዢ ሰጥቶ እስተናገድችዋለሁ.	_____	_____	_____
2. ለብድኑ አባላት የግብር-ትን ቅል እውጣለሁ.	_____	_____	_____
3. መጥሪ ስሜት በተሰማኝ ገዢ እንዲ የነበረቸውን እቅም በለመቀያየር ቀና እመለከት ለብድኑ እስጣለሁ.	_____	_____	_____
4. ወብድኑ መመርያዎችና ታልሳዎች እንዲጠበቀ እረሰን እንደምሳሌ እቀርብለሁ.	_____	_____	_____
5. የሥራ መራ ባከርይ በለለው ለመረዳ እንደማግኘት በመረዳት ወጥረት ወሰጥ ባለሁበት መቁጥር እንዲ ነረግኝነት በርሃታ እሳላፏለሁ.	_____	_____	_____
6. ለብድኑ አባላት የሮስጥና የተለያየ ማስጠት ላይ ለመወያየት ገዢና እኩል እስማችዋለሁ.	_____	_____	_____
7. ወብድኑ አባላት የድርጅቱን የቦታና እቅመጻዎች መረዳታቸውን እከታተላለሁ.	_____	_____	_____

## ሙ. ወብድኑ አባላትዎን የሚያበረታቸውን የሚያካሳለ ነገሮች ፈጻድናቸው?

ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ወብድኑ አባላትን የሚያበረታቸው ነገሮች እንዲሆነ ይገለጋለ፡፡ ለእያንዳንዶ ለራተኞች እና አባላ ማጥመጥመችን ያደርጋ፡፡ የሚመለከተው በታ ላይ ✓ ያደርጋ፡፡

	እናን	መራተኞች ሀ	መራተኞች ለ	መራተኞች ሐ	መራተኞች መ	መራተኞች ው
1. በቁጥር ጥንበት	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2. የተዋዕ ከበሩት	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3. ጥሩ የሥራ አካባቢ	_____	_____	_____	_____	_____	_____
4. በለለው መወያይን	_____	_____	_____	_____	_____	_____
5. የደረጃ እድገት	_____	_____	_____	_____	_____	_____

6. ከታኑ ለማቅረብ	_____	_____	_____	_____	_____	_____
7. ጥቁጭ ጥቁዋጥ	_____	_____	_____	_____	_____	_____
8. ጥሩ የሥራ አመራር	_____	_____	_____	_____	_____	_____
9. ልጠናን የሚያበረታታ የሥራ ሁኔታ	_____	_____	_____	_____	_____	_____
10. ወሰኑ የመሰጣት እድል	_____	_____	_____	_____	_____	_____
11. በሥራ ስራ ጥሩ የሆነ ባቃቤት ቃሳብ የመቀበል ሁኔታ	_____	_____	_____	_____	_____	_____
12. የሥራ ካዝኑ	_____	_____	_____	_____	_____	_____
13. በእውቀትና በከህለት መግዳግ	_____	_____	_____	_____	_____	_____
14. የሥራ መረዱ ተማሪነትና መንከራ መሆን	_____	_____	_____	_____	_____	_____

## **ው. ከወጪና የወዢ ለፌት የንግድ ይማርል?**

### **አዎኑታ አገል**

ወይም አብረው ተሰብሰቦው ለመብረር ከንድታቸውን በማያዝነቅሰበብት ገዢ ከሳላ  
ለማብሩት ጽሑፍን በመከላከል በቀሳሉ እንዳሁኖ ያደርጋቸውል፡፡ በ«በ» ቁርጓ  
በመብረር እውቃለይ ያለት ወይቻ ማሻሻል በበኩ የማያጥናትን 71% ከፍ በለው  
ለመብረር ያስተካተዋል፡፡

### **አዎኑታ ሆለት**

ከፊት የሚመራው ወቅ በማይደከምበብት ገዢ ወደፊት በመሂድ ከፊት ለፊት ከሚመጣው  
ንኩሳ በመከላለ ተጠቃሚ ሆኖ ይበረሳል፡፡

### **አዎኑታ ማስታ**

ወይም በንግድ ሆኖ በማብሩበብት ገዢ ከሳላ ያለት ከፊት ያለትን ለማብረታቸት በዘመን  
የፈጸማቸዋል፡፡

### **አዎኑታ አራት**

ከማብሩት ወይቻ መሻሻል እንዲ በይከም ወይም በታማም ሆለት ወይቻ ተከታታለውት  
በመከላይ እንከበባበና ተበቃ ያደርጋነለታል፡፡ ከታማሙው ወቅ ጋር እስከሳለው ይረዳ  
አብረው ይህናለ ከእቅም በንግድ ሆኖ ከሞተ በቻ ተለውት ይበረሳል፡፡

### **ማጠቃለያ ትቁጥር**

- የተወካና መዋቅ ትለዕች ተቀብት ወድድሪችን ለማሽኑና ይረዳል በበኩን መሥራት  
ግን ሆለንም ወድድሪች እንደናሽንና ወንጻ እንደናነስ ያደርጋናል፡፡  
*ማይከል ፖርድን/ታዋቁው ቁርማት ክሳ ተጨማሪ*
- በበኩን ለራ መቆት እኔ የሚባል ነገር የለም

## ክፍል ኪበኝ

### 9 ስምታዊ ተንከራና በቋት (Emotional Intelligence)

ከዚህ ቁጥር ስምታዊ በቋት ስምუርት በት በሥራ ለምድር የሚያገኘት እውቀት ለሥራ አመራርቸው በቋናና አስፈላጊ መሳሪያ ሆኖ ያታደ ነበር፡፡ በእሁን ወቅት ግን ከላይ ከተመቀሰው እውቀት በተጨማሪ ስምታዊ ተንከራና በቋት እና አስፈላጊ መሆናቸው እየታመነበትና ያለሁ እውቀት ከላይ ያለው በቋ ወጪት እንደማያመጣ በእለማቻን መሰማማት ላይ እየተደረሰ ነው፡፡

በዚህ መልክ በቅርቡ በእለማቻን በተከኔድ የኩት እንደተገለጹው የሥራ መረጃዎች ምንም አይነት በጥራቱ የታወቂ ሲልጠና በውጭና ማስታወሻን የመተንተን ክፍተኛ ቃልታና ቁስኬት በኩራቸውም ያለ ስምታዊ ተንከራው መታማ መሱ ለዚህ እንደማይችሉ ነው፡፡

**ሰነድ ቅዱስ ተንካራና በቁጥር እኔት ከፍለው ያለት ስምኑ እንደማከተለው  
በዘመን ተገልጻል**

<b>ሸሎን ማዕቀፍ</b>	<b>ሸሎን መቆጣጠር</b>	<b>ለለውን ማዕቀፍ</b>	<b>ከለለውን መኖር መታፊል</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>የራሳን ስሙትና ባክርና በጥልቀት የማውቅ ቅልጭታና በዘህ ረገድ የለበን ድከመት በሥራውን እና በለለው አብረውን በማግመሩት ሰምቶ የሚመጠትን ተጽዋዣት መረዳት</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>የራሳን ባክርና በጥልቀት ከተረዳ ባንሳ ለለውን ሌይ ተጽዋዣ የሚያሳይሩ ስሙትና መቆጣጠር</li> <li>ታማና መሆኑ • ሂሳብ መግባርና ታማናትና በቁጥርና ማሳያት</li> <li>• ስላምና ስራው ትክክለኛ እውቀት መያዝ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>የለለውን ስምቶ ስሙትና ፍልጭትና የሰብን በጥልቀት መረዳት</li> <li>• በወቅቱ የሚታየውን የመሰራም ቤት ሆኖታ መረዳት</li> <li>• ከመሥራም ቤቱ ወር አብረው የሚሰሩ እርቃቶችና</li> <li>• እራሳን ከሁኔታዎች ወር ማዘመድ • ወጪት ለማጥሙት የውሰጣዊ ስሙት ጥንካራና ተነስፋት</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>የለለውን ባክርና በመረዳት አብር ለመኖር የሚያሳይልትና ነገዴች በማውቅና ተግባራዊ በማድረግ የጠናከረ ግንኝነት መኖጠር</li> <li>• ወጪታማ ሲእያ መያዝ • የለለውን እቅም የመግንባት ቅልጭ</li> <li>• ቅር, የመግባባት በቁጥር • ቅጋርን በበላሗት የመናገዴት ቅልጭ</li> <li>• በበድና የመሥራት ፍልጭትና በቁጥር</li> <li>• የመቀራረበና አብር የመሥራት ቅልጭ</li> </ul>

## **መ&ለመቻ**

1. የሮስጥናን ወሰንዎች ተንካራና ድከመቶችን ይለያ:: በተለይ በተደረገማ  
የሚያሳይቷው ስሜቶችን ይግልኝ:: እነዚህ ባክርይቶች እና ግበደዕቶች  
በሥራዕት ላይ ወይም በለሎች ላይ ለያደርስ የሚታለትን አለታዊ  
ሁኔታዕቶች በዘርዝር ይግልኝ::
2. ማስቀመጥ ወይም መቀነስ አለብኩ በለው የሚለት ባክርይቶ የትኩዎች ነው?  
እነዚህን ባክርይቶች ለመቀነስ ለማስቀመጥ ምን ማድረግ አለብዕት?
3. የለሎች ሲወጪን ስሜቶና ፍላጊት በጥሞና ይረዳሉ? እስከ በጣም  
የሚፈርጻትን ሲው ይሞራውና ያለውን/የገትን ፍላጊት ተከራዩ እና ስሜት  
ለመግለጫ ይሞኑና እና ካዚህ ሲው ጋር የበለጠ ተግባብ ለመኖር  
የሚያሳይልበትን ግበደና ባክርይ ይግልኝ::